

በግ አራጅ

አይ የሰው ጭካኔ!
አትበል ወገኔ
የበግ ቆዳ ያሌው
ስራው ነው ማደሪያው
ካበት የውረስው የሚያኮራ ሙያው
አትፍረድ ባረጁ አትዘን ለንሰሳው
የተፈጥሮ ምሱ ላዳም ልጅ ነው ጉርሱ
አለያም ካዘንህ እንዳትወጣ ነፍሱ
አምኒሽረስ ሆነህ ሳር ብላ እንደሱ
ምናልባት አይምሮህ ያገኝ እንደሁ ጤና
የሚያዝን ልቦና ንፁህ ስብእና
ቢላ ሞረድ ማረድ እጅህ እንዲላቀቅ
ተማጸን ፈጣሪን ወይ ተፈጥሮን ጠይቅ
ደረጀ
ጁላይ 24-2007

ያገር ወፍ

ተግዞ ተገዞ እዚህ ካለሁበት
በሰሜን ለንደን ፓርክ ስገባ በድንገት
የሃገሪን ውሃ የሃገሪን ፀሃይ
የጠጣ ያገር ወፍ በትንሽ ጎጆ ሳይ
በመገረምና በናፍቆት ስጠጋው
ታሪኩ ተጽፎአል በመኖሪያ ታዛው
ከፍታው አንድ ሺ ስምንት መቶ ሜትር
ካምስት እስከ አስር ሺ ብዛቱ እሚቆጠር
አዲስ ስም ወቶለት “ ብሉ ዊንግድ “ የሚል
በትንሽ ጎጆ በሽቦ ውስጥ ሲውል
እየታወሰው ነው! እኔን ባየ ቁጥር
ወደ ሰማይ መብረር
በነፃነት መኖር
መክነፍ ያለገደብ
በሞቀ አየር ድባብ
እዚህ ሰፈር ዛሬ ከመድረሱ በፊት
እኖረበት ቀዬ እተወለደበት
በትልቅ ነጻነት ይኖር እንደነበር
አሁንም ቀን ወቶ እንደ ጥንቱ ነገር
ባደገበት ስፍራ በኖረበት መንደር
መኖርን ይመኛል
አመለካከቱ ትከሻው ነግሮኛል
ደረጀ ማ 2007 ሰሜን ሎንደን

ገላ ባዳው

አንድ መናፈሻ ለምለም ሜዳ ያለው አገኘሁኝና
የልጅነት አቅሌ ተነሳ እንደገና
ልጆች ሲዛለሉ ጮቤ እየረገጡ
ሲበክርቁ እንቦሶች ውሾች ሲሯሯጡ
በአውሮፓ ቢጋ ላይ አየሁ ሲዘንጡ

አውይ ገላ ባዳው አይሆን እንደ ጥንቱ
አማረኝ መጫወት ከነ-ጨቅላይቱ!
ልክ እንደ ዱሮዬ ያኔ እንደ ጠዋቱ፤
ወርዶ ቀጥ መስራትን ብዬ ብሞክረው
አርባ ዘመን ሙሉ የኖርኩበት ገላው
የተጠራቀመው በወገቤ ስቡ
ወዴት አባክ አለኝ አፍ አውጥቶ ዛሬ
ለካስ የሰውነት ብዙ እንቅስቃሴ
ይወስነው ኖሮአል ለዛሬው ላሁኑ
ልምኖርብቱ ለጀመርኩት ቀኑ
ላለኝ አከላኢና ለጤናዬ ጤና
ለምቾት ለርምጃ ለመተንፈስና
ብሎም ለመጫወት አካል እንዲዘናና

አውይ አለማወቅ! ብዬ ሳልጨርሰው፤
የስፖርት አስተማሪ አላልኩህም ምነው?
በሚል ማስታወሻው ዓይምሮዬን ጫረው።
ፓርላመንት ሂል ፓርክ ኖርዝ ሎንደን
28 ጁን 2007
ደረጀ

አለህ ይሆን ዘዴ?

ውድ የሆነው ነገር እንዲያው ለመሆኑ?
ስንት ይሆን ባንተ ዘንድ የዋጋ ተመኑ?
አይር እስት ውሃ መሰረት የህይወት
ምግብ ልብስና እርሰት
ገንዘብ ወርቅ ወይስ ሃበት?
የምትለው እርሱ ባንተነትህ ግመት
ምን ይሆን የሞላው ውዱ ባንተ ህይወት?
ባይምሮ ጅዳ ውስጥ ግዜህን የያዘው?
መልእቁን ለቆ
ዘልቆ እየቀዘፈ ባሳብ ባህር ተራ
ለመቆም ለመግታት ከመድረሻው ስፍራ
የት ይሆን ሃሳብህ እፎይ ብሎ አባርቶ
የሚገላገለው ከህይወት ባዝቶ?

ከውስጡ ተስማምቶ
ይተነፍስ እንደሁ
የበቃኝ አገኘሁ
የሚል አዲስ ዘይቤ አዲስ አነጋገር
ምን ቢታከልበት ምን ቢለወጥ ነገር
ይሆን የሚረካ የምኞትህ ሚስጥር?
ስልጣን ይሆን እንዴ? ከፍ ብሎ መታየት?
አለይም በትግስት ህዝብ ወገንን መርዳት?
ወይስ ህጻን ሆኖ አዲስ እንደገና
ንፁህ አይምሮና የጨቅላ ህሊና
መፈጠር አማረህ? የሰራኸው ስራ
ተሰርዞ ጠፍቶ መግባት ባዲስ ተራ?
ፀፀት የሌለበት ስተተ-አልባነት
ቸርንተ በጎነት የሞላው ቅንነት?
ለቤተሰብ ላገር ላለማት ለመትረፍ
አሰብክ እንደገና ልትከፍት አዲስ ምራፍ?
ጃል! ምን ይሆን አንተ!
ባይምሮ ኃዳህ የተትረፈረፈው?
ዘወትር እየመጣ የሚተራመሰው?
ምን ይሆን ሚስጥሩ ፍላጎትህ እርሱ?
እድሉን አግኝትህ ወደዚያ መድረሱን
ወደአዲሱ ትልምህ
ያልታው ህይወትህ
የልጩበትከው ደግሞ ጥልቁ ምኞትህ
ዛሬ እጅህ ቢገባ
ቢሆንልህ አባ
ደግመህ ተጸጽተህ ደግመህ እንዳትመኝ
አልሰጥህ እንዲያው ነው ከቶም አቅሙ የለኝ
ግን ደግመህ ጠያቂ አትሆንም እነዴ?
የምኞት መቋጫው እምቢ በቃኝ ማለት አለህ ይሆን ዘዴ?
ደረጃ ጁን 2007

Back to Meskot

*The views reflected in the above poems are solely of the author and are not necessarily shared by Meskot. You may contact **Dereje Mekuria** at drj_mekonen@yahoo.co.uk*